



የኮሮና ቫይረስ (የኮቪድ-19) በሽታ ምልክት አሰጣጥን አስመልክቶ የተዘጋጀ መግለጫ

ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው የ957 ላብራቶሪ ምርመራ አንድ (1) ሰው በኮሮና ቫይረስ መያዙ ተረጋግጧል። በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር መቶ ሀያ ሶስት (123) ደርሷል። የላብራቶሪ ምርመራው የተደረገው በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ በብሄራዊ የእንስሳት ጤና በሽታዎች ምርመራ ማዕከል፣ በኢንተርናሽናል ክሊኒካል ላብራቶሪ፣ በኢትዮጵያ ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፣ በትግራይ የጤና ምርመራ ተቋም፣ በአማራ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ በደቡብ ብ/ብ/ሀ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ላብራቶሪ የተከናወነ ነው። በሌላ መልኩ በትላንትናው አስራ ሁለት (12) ሰዎች (ከአዲስ አበባ) ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር አርባ አንድ (41) ነው። የታማሚው ዝርዝር ሁኔታም እንደሚከተለው ቀርቧል፡

ተ.ቁ	ዜግነት	መኖሪያ ቦታ	እድሜ	ፆታ	የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ	በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት
1	ኢትዮጵያዊ	ጅግጅጋ	30	ወንድ	ከፑንትላንድ የተመለሰና በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለ	-

በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የሁኔታ መግለጫ

አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	13,645
በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ	957
በዛሬው ዕለት በበሽታ መያዛቸው በላብራቶሪ የተረጋገጠ	1
በአጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘው በለይቶ ከህክምና ውስጥ ያሉ	77
በፅኑ ህክምና ላይ ያሉ	0
አዲስ ያገገሙ	12
በአጠቃላይ ያገገሙ	41
በበሽታው ሕይወታቸው ያለፈ	3
ወደ ሀገራቸው የተመለሱ	2
እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር	123

በዛሬው ዕለት ምርመራ ከተደረገላቸው 957 ሰዎች መካከል የኮሮና ቫይረስ የተገኘበት አንድ ግለሰብ ብቻ መሆኑ የበሽታው ሥርጭት መቀነሱንም ሆነ በህብረተሰቡ ውስጥ የበሽታው ሥርጭት አለመኖሩን የሚገልጽ እንዳልሆነ መረዳት ያስፈልጋል። እስካሁን ድረስ ምርመራ የተደረገላቸው እና ቫይረሱ እንዳለባቸው የተገለጸው በአብዛኛው በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ የነበሩ እና የተወሰኑት ደግሞ ቫይረሱ እንዳለባቸው ከታወቁ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ የነበራቸው ሰዎች ናቸው።



የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA



የኮሮና ቫይረስ ሥርጭትን ለመከላከል ሕብረተሰቡ የሚከተሉትን ጥንቃቄዎች አዘውትሮ ከመተግበር መዘናጋት እንደሌለበት ጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጥብቅ ያሳስባሉ። ህብረተሰቡ የበሽታውን ስርጭት ግምት ውስጥ በማስገባት፡

- በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ግለሰቦች በአፋጣኝ በ8335 ወይም 952 በመደወል ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት እንዲያሳውቁ፤
- ለተለያዩ ጉዳዮች በአንድ ቦታ መሰባሰብ በማስወገድ፤ እጅን አዘውትሮ በመታጠብ፤ በአካል ንክኪ የሚደረግ ሰላምታን በመተውና አካላዊ መራራቅን ተግባራዊ በማድረግ የበሽታውን ስርጭት እንዲከላከል እናሳስባለን።

በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 በመደወል ወይም በኢሜል አድራሻችን ephieoc@gmail.com በመጠቀም ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች በመደወል ሪፖርት እንዲያደርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት በስልክ እንዲያሳውቁ እንጠይቀለን።

ዶ/ር ሊያ ታደሰ
የጤና ሚኒስትር

ሚያዝያ 18 ፣ 2012 ዓ.ም

የጤና ሚኒስቴር፣ ኢትዮጵያ
MINISTRY OF HEALTH, ETHIOPIA

